

ኢሳት ቴሌቪዥን ጣቢያ ከመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) አመራሮች ከፍተኛ ወቀሳ ደረሰበት [ሸንቁጥ አየለ]

September 22, 2016



ገና እንደተመሰረተ ኢሳት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) የሚልክለትን መግለጫዎች ሁሉ ወደጎን በመግፋት የሚታወቅ ነው። ሲሉ የመኢአድ የህዝብ ግንኙነት ም/ሀላፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። መኢአድ የሚልክለትን መግለጫዎች ሁሉ እያፈነ ወደ ቅርጫት ሲወረወር ከርሟል አሁንም ያንኑ ድርጊቱን አጠናክሮ ቀጥሏል ሲሉ የመኢአድ የህዝብ ግንኙነት ም/ሀላፊ አቶ ለገሰ ወ/ሃና በምሬት ኢሳትን ወቅሰዋል።

በሚያሳዘን እና በሚያሳፍር ሁኔታም የአማራ ህዝብ ተጋድሎ በመላው ጎጃም እና ጎንደር ሲቀጣጠል ደግሞ ወያኔ በዋናነት አሳዶ ለማጥፋት የተነሳው መኢአድን ነው። እናም ኢሳት አሁን በመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት (መኢአድ) ላይ ወያኔ ከፍተኛ ዘመቻ በማድረግ የድርጅቱን ፕሬዝዳንት አቶ ማሙሸት አማረን። የድርጅቱን የህዝብ ግንኙነት ም/ሀላፊ አቶ ለገሰን፣ እንዲሁም በርካታ አመራሮችን ወያኔ እያሳደዳቸው እንዳለ መግለጫ ሲላክለት አፍኖ የሚያስቀረው የመኢአድ ህልውና መጥፋት እና መክሰም አለበት የሚል ወሳኔ ላይ በመድረሱ ይመስላል ሲሉ አቶ ለገሰ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል።

በቅርቡም ስለ ደራሲ ያሬድ ግርማ ሀይሌ (የመኢአድ የሠሜን ጎንደር አመራር) እንዲሁም ስለ አቶ አለምነህ ዋሴ (ከመኢአድ ጀምሮ የሠሜን ጎንደር ዙሪያ ወረዳ ሰብሳቢ) መታፈን መግለጫ ሲላክላቸው መግለጫውን አፍነውታል ሲሉ ገልጸዋል። ወያኔ የመኢአድን አባላት እና አመራሮች ሲያፍን ኢሳት ደግሞ መኢአድ ላይ የሚደርሰውን የግፍ በደል ያፍናል። በመላው አለም እንዲሁም በኢትዮጵያ ያለው ህዝብ ስለ መኢአድ ተጋድሎ መረጃ እንዳያገኝ ሆን ብሎ የምንልክለትን መረጃ ሁሉ ወደ ቅርጫት ይወረወራል ሲሉ አብራርተዋል።

ኢሳት ዙሪያ የተሰበሰቡ ሰዎች ምንነቱ በማይገባ ምክንያት መኢአድ ከሰሟል። መኢአድ መንግስት ዘግቶታል የሚል ወሬ መንዛት እንደሚመርጡ የገለጹት የመኢአድ የህዝብ ግንኙነት ም/ሀላፊ አቶ ለገሰ መኢአድ ሱቅ በደረጃ አይደለም። ወያኔ ሲፈልግ የሚዘጋው ወይም የሚከፍተው ድርጅት አይደለም። መኢአድ ሲመሰረትም ወያኔ ስለፈቀደ አይደለም የተመሰረተው። ኢትዮጵያውያንን ከወያኔ ኢ-ዲሞክራሲያዊ አገዛዝ ነጻ ለማወጣት የተቋቋመ ድርጅት ነው ሲሉ አብራርተዋል።

መኢአድ በደም እና በአላማ ተላቁጦ የተፈጠረ ድርጅት ነው። መኢአድ በወጀብ እና በመከራ መሃከል ማለልፍ የለመደ፡ በደም ታሪክ ከሚጽፉ አባቶች አብራክ በተወለዱ ልጆች በጥልቅ መሰረት ላይ የቆመ ድርጅት መሆኑን ወያኔም ሆነ ኢሳት ይወቀዉ ሲሉ መራራ ብስጭታቸውን ገልጸዋል።

መኢአድ ኢትዮጵያን ነጻ ሳያወጣ ማንም ሊያከስመዉ የሚችል ድርጅት አይደለም ሲሉም አብራርተዋል። በተያያዥም በመኢአድ ላይ በኢሳት ዙሪያ ያሉ ሰዎች መኢአድ የአማራ ድርጅት ነዉ ስለዚህ መክሰም ያለበት ድርጅት ነዉ የሚል ወንጀለኛ ክስ እንደሚያቀርቡበት አቶ ለገሰ አብራርተዋል። መኢአድ የመላዉ ኢትዮጵያውያን ድርጅት መሆኑን የሚያረጋግጠዉ ግን መኢአድ በደቡብ ክልል ብቻ ከሶስት መቶ ሺህ አባላት በላይ አባላት ያፈራ ድርጅት መሆኑን ኢሳትም ሆነ ወያኔ ጠንቅቀዉ ያዉቃሉ።

ሌላዉ ቀርቶ መኢአድ የአማራ ድርጅት ነዉ ቢባል እንኳን ፍትሃዊ የሚዲያ ሸፋን እንዳናገኝ ኢሳት በኛ ላይ የመረረ ጥላቻ ለምን ሊኖረዉ እንደቻለ አናወቅም ሲሉ በኢሳት አቋም ግራ መጋባታቸዉን ተናግረዋል። ይህን የተሳሳተ አቋማቸዉንም እንዲያርሙ ለኢሳት አመራሮች ጥሪያቸዉን አቅርበዋል።

አቶ ለገሰ አያይዘዉ ሲገልጹ “...ትላንትና ጀምሮ አዲስ አበባ የሚገኙት አባሎቻችንን ቤታቸው እየተከበበ ነው። ለጊዜው ያላወቅናቸው አባላት ሳይታሰሩ አልቀሩም። በርካታ የመኢአድ አባላት በመላ ሀገሪቱ እየታሰሩ ነዉ። ከላይ እንዳልኩትም አቶ ማሙሸት አማረንም አገዛዙ ሊያስረው እየፈለገው ነው። እኔም ስራየን ጥየ ተደብቄ ነው ያለሁት። ይህንን እና የመሳሰሉ በደሎች እየደረሱበን መግለጫ እና መረጃ ስንልክላቸዉ ገና መኢአድ የሚል ቃል ሲያዩ መረጃዉን ወደ ቅርጫት ዉስጥ ይወረውሩታል ሲሉ አብራርተዋል።

ከኢትዮጵያ ህዝብ በሚሰበሰቡ ገንዘብ ከተቋቋሙት ሚዲያዎች ማለትም ከእነ ኢሳት የሚዲያ ሸፋን ተነፍሳን፡ ወያኔም ልዩ መኢአድን የማጥፋት ወንጀል እየሰራበን ቢሆንም መኢአድ የነጻነት፡ የአንድነት እና የድል መንፈስን የታጠቀ ሀይል ነዉና ከህዝባችን ጎን ቆመን መራራ ተጋድሎ እያደረግን ነዉ ሲሉ አብራርተዋል። መኢአድ መንፈስ መሆኑን ከጠላት እስከ ወዳጅ ይወቅ ሲሉም ቁርጥ ያለ አቋማቸዉን አስተላልፈዋል።

በተያያዥም የኢትዮጵያውያን ተጋድሎ እስከ ነጻነትን የሚያስተባብሩ አመራሮችም ኢሳት የሚላክለትን ዜናዎች ወደ ጎን የመግፋት አባዜ እንደተጠናወተዉ አብራርተዋል። እንዲሁም እንደ አቶ ለገሰ ሁሉ በምሬት ኢሳትን ወቅሰዋል።